

ጎለባል ስታሪቦክስ



Zulu folktales
Wiehan de Jager
Mezemir Girma
4
am



Global Storybooks

globalstorybooks.net

ጎለባል ስታሪቦክስ

Zulu folktales
Wiehan de Jager
Mezemir Girma



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>





ይህ የማር ቆራጩ መሪ የንጉዴና ግንጊሌ የተባለ ገብጋባ ወጣት ታሪክ ነው። አንድ ቀን ግንጊሌ አደን ላይ ሳለ የንጉዴን ጥሪ ሰማ። ግንጊሌ ማርን አሰቦ ጎመዘ። ከራሱ በላይ ባሉት የዛፍ ቅርንጫፎች ወፉን እስኪያየው ድረስ እየፈለገ ቆሞ ብሎ በጥንቃቄ አደመጠ። «ችክ፣ ችክ፣ ችክ» በማለት ወደ ቀጣዮቹ ዛፎች እየበረረ ትንሹ ወፍ ጮኸ። ግንጊሌ መከተሉን እርግጠኛ ለመሆን ቆሞ እያለ እያየ «ችክ፣ ችክ፣ ችክ» እያለ ተጣራ።

::ፃፋጅጨሃ ሲጌ ሲግሲ ፤ጨቴጅፋፃሃ ፏሀሲ
ጨረጨ ጎህ ምዘህ ሃሲሲጌ ::ሃህወ ወሃጌጌጌ «ጎቦጌፃሃ
ረጨ ፃቦጅ ሲቦጅ ጎጎ ሲቦሃ ጎጎወጸጅ» ሩጎጅሃ ፃሀሲዘ
ሃሲሲጌ ጆወ ሲህጎ ፏጌርጎፋ ጆህ ጅፃፃሲጎፏ ጨጅሲ
::ሃሃ ጎፋ ጎፋ ፏሁሃ ሲወሲጎጆጆጌጌ ፃህህወ ፏጅፃፃሲጎፏሀ
ግሲ ::ህጎጆ ር ህፏ ፏፃፏ ጆሲሃህ ህፏሀ ፏጎህ ፏጌጌህ






ስለዚህ ግንጊሌ የማደኛ ጦሩን ከዛፍ ስር አስቀምጦ ደረቅ እንጨቶችን ለቀመና እሳት አቀጣጠለ። እሳቱ በደንብ ሲቀጣጠል አንድ ረጅም ደረቅ እንጨት በእሳቱ መካከል አደረገ። ይህም እንጨት ሲነድ ብዙ ጭስ የሚወጣው ዓይነት ነበር። በእሳት ያልተያያዘውን የእንጨቱን ጫፍ በጥርሱ ይዞ ዛፍ ይወጣ ጀመር።

ገጽ ስም ለሚገልጽ ገጽ

ወገን ተገዳሪዎችን ለማግኘት ፡፡ ገጽ ስም ለሚገልጽ ገጽ
ለማግኘት ፡፡ ገጽ ስም ለሚገልጽ ገጽ ስም ለሚገልጽ ገጽ
ለማግኘት ፡፡ ገጽ ስም ለሚገልጽ ገጽ ስም ለሚገልጽ ገጽ
ለማግኘት ፡፡ ገጽ ስም ለሚገልጽ ገጽ ስም ለሚገልጽ ገጽ



ገጽ ስም ለሚገልጽ ገጽ

ለማግኘት ፡፡ ገጽ ስም ለሚገልጽ ገጽ ስም ለሚገልጽ ገጽ
ለማግኘት ፡፡ ገጽ ስም ለሚገልጽ ገጽ ስም ለሚገልጽ ገጽ
ለማግኘት ፡፡ ገጽ ስም ለሚገልጽ ገጽ ስም ለሚገልጽ ገጽ






ንቦቹም እንደወጡ ግንጊሌ እጆቹን ወደ ቀኋቸው አስገባቸው። በጥሩ ማር የተሞላ ብዙ ከባባድ እጭም አወጣ። በትከሻውም ላይ ካነገተው ኮረጃ አስቀመጠውና ከዛፉ መወረድ ጀመረ።



ነብሯ ለቀም ሳታደርገው ግንጊሌ ከዛፉ በፍጥነት መውረድ ጀመረ። በፍጥነቱም የተነሳ እንዲን ቅርንጫፍ ስቶት መሬት ላይ ክፉኛ ወድቆ ቁርጭምጭሚቱ ዞረ። በተቻለው መጠን በፍጥነት እያነከሰ ሄደ። ዕድሉ ረድቶት ነብሯ እንቅልፍ ስለተጫናት አላሳደችውም። ንጌዴ፣ የማር ቆራጩ መሪ፣ በቀሉን ተበቅሏል። ግንጊሌ ም ትምህርት ቀስሟል።


፡፡ጋወጃ ቁሁሠጽ

ፋፋፊፊ ሠጠቀተ ጽህ ጽርሩጽ ሃላ ህረሠሃላ ልጽግሩ
 ፡፡ጽገወ ጽዘህ ሃረረሬ ልጁገሞወሀ ፡፡ጋወጃ ጋወሐዘጽ
 ላሁ ሁገቀ ተግወሃ ህግግጋቂ ህግግጋቂህ ጽግሩ ፡፡ጋሀላ
 ቀሀሠጽሃ ጠሠህጽግሩ ስጋጽሃ ሠገቆ ሢሩቱ ጋሬ ጠዘፊህ
 ፋረህወሬሀ ጠግወሃህ ሠገቆ ጋሬሃ ፡፡ጋሀላ ሃተተሃተጽሃ
 ተረረሀ ጋረላ ፋጽፋጽፋጽ ፋጠግህሬጠጠ ሃረረሬ ጽግሩ



፡፡ቶሁቋሠሠላላ

ፋፋፋፋ ሃህህ ጎቁሃሃቱ ፡፡ፋቃህ ፋቆሃ ፡፡ርጋጽሃ
 ሁሁሠ ፋፋጎጽ ፡፡ቋጽጽተ ልሠሀ ተሠገቆሃህ ጠሀህቶሃ
 ፋቆሃቁሩሃ ጊሁላ ጎሀላ ጎሀላ ፋቶሁቋሠሠላ ፋጽሃ ተጽ
 ፋጠጽሃ ጎቀ ፋሬ ጎረላ ጠፋረፊ ፡፡ሠወ ጽህ ህግግጋቂ ሃጽወ
 ህህ ሃሃጽወ ፡፡ሀህሃ ህግግጋ ሃህ ፡፡ጠሃፊ ሃጎጠጽ ጽህ ቶሀ
 ቁሃህ ልሠሀ ጠጎቀ ተሰሃጎጎጎጎ ፡፡ሠወ ጽህ ጽዘ ሀህፊሃ
 ልህህጽግሩ ፋሬሃ ጽጠጽ ቋሀረጠ ፋጠጽወሃተጠ ሃረረሬ





ግንጊሌ ግን እሳቱን አጥፍቶ፣ ጦሩን አንስቶና ወፉን ረሰቶ ወደቤቱ መሄድ ጀመረ። ንጌዴም በንዴት «ቪክ ቶር! ቪክ ቶር» ሲል ተጣራ። ግንጊሌም ቆም ብሎ ትንሹ ወፍ ላይ አፈጠጠበትና ጮክ ብሎ ሳቀ። «ትንሽ ማር ፈለገህ ነው፣ ነው አይደል፤ ወዳጄ? አሃ! ግን ስራውን ሁሉ እኮ እኔ ነኝ የሰራሁት፤ የተነደፍኩትም እኔው ነኝ። ታዲያ ከዚህ ማር ለምን እሰጥሃለሁ?» አለው። ነገደም ተናደደ። እንደዚህ መደረግ አልነበረበትም! መበቀል ግን አለበት።



አንድ ቀን በድጋሚ፣ ከብዙ ሳምንታት በኋላ ግንጊሌ ንጌዴ ማር ሊጠቁመው ሲጠራው ሰማ። ያንን ጣፍጭ ማር አስታውሶ ወፉን በጉጉት ይከተለው ጀመር። ግንጊሌን በጫካው ጠርዝ ከመራው በኋላ ንጌዴ በአንድ እሾሃማ ዛፍ ስር ለማረፍ ቆመ። «አሃ፣» «ቀፎው በዚህ ዛፍ ላይ መሆን አለበት» ሲል ግንጊሌ አሰበ። እሳቱን በፍጥነት አያይዞና የሚያያዘውን እንጨት በአፉ ይዞ ዛፉን ይወጣ ጀመር። ንጌዴም ተቀምጦ ይከታተል ጀመር።